

ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸው የሚጠይቀውን እውቀት ስለመያዛቸው እና ለ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ በትክክለኛ አካሄድ ላይ ስለመሆናቸው ምዘናዎች ለአራሳቸው ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። የምዘና ውጤቶቹ ልጅዎ በትምህርት ላይ ያለውን/ያላትን ለውጥ ከሚያሳዩ ማስረጃዎች መካከል አንዱ መሊኪያ ይሆናል።



**ፕሴኤት 10 (PSAT 10) ምንድን ነው?**

ፕሴኤት 10 ተማሪዎች የትምህርት ዝግጅታቸውን ለመረዳት እና ለኮሌጅ እና ለስራ ብቁ መሆናቸውን ለመገምገም 10ኛ ክፍል ላይ የሚወስዱት ምዘና ነው። የፕሴኤት 10 ምዘና ተማሪዎች አስራሁለተኛ ክፍል ላይ ለኤስኤት (SAT) ከመቀመጣቸው በፊት ሊያሻሽሏቸው የሚገቡ መስኮችን እንዲለዩ ያግዛቸዋል። አብዛኞቹ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን ለመቀበል የኤስኤት ውጤትን ስለሚጠቀሙ፣ ኮሌጅ ለመግባት የሚዘጋጁ ተማሪዎች ፕሴኤት መውሰድ ጠቃሚ ነው።

ፕሴኤት 10 ከኮሎራዶ የትምህርት መስፈርቶች ጋር የተዛመደ ሲሆን ተማሪዎች መስፈርቶችን ለማሟላት በትክክለኛው መንገድ ላይ መሆናቸውን ይለካል። የተማሪዎች ውጤቶች እንደ ማርክ አይያዙም እንዲሁም በኮሌጅ ትራንስክሪፕት ውስጥ አይካተቱም። ፕሴኤት 10 መረጃን መሰረት ያደረገ ንባብን እና መጻፍን እንዲሁም ሂሳብን ያካትታል። የሂሳብ ፈተና ተማሪዎች የሳይንስ፣ የማህበራዊ ጥናቶች እና ሌሎች በስራ ላይ የሚያጋጥሙና እውነተኛ ችግሮችን ለመፍታት ሂሳብን መጠቀም እንደሚችሉ ይመዘናል። ከቀደሙት እትሞች በተለየ፣ እንደገና የተዘጋጀው ፕሴኤት እና ኤስኤት ተማሪዎች የተሳሳተ ግምት በመስጠታቸው ውጤት አይቀንሱባቸውም።

በሜይ 2015፣ የግዛቱ ህግ አውጭ ምክር ቤት ሁሉም የኮሎራዶ ዲስትሪክቶች ለኮሌጅ እና ለስራ ብቁነትን ለመለካት የአስረኛ እና የአስራ አንደኛ ክፍል ፈተናዎችን እንዲጠይቁ የሚያስገድድ ረቂቅ ህግ አሳለፈ። ከማህበረሰባቸውን በቀረበው ክፍተኛ ግብረ መልስ፣ ኮሎራዶ ፕሴኤት 10ን እና ኤስኤት ተግባራዊ አደረገ።

3 – 9 ክፍል	የኮሎራዶ የትምህርት ውጤታማነት መለኪያዎች (ሲኤምኤስ)
10ኛ ክፍል	ፕሴኤት 10
11ኛ ክፍል	ኤስኤት



**ልጄ የሚፈተነው (የምትፈተነው) መቼ ነው?**

ፕሴኤት 10 የሚሰጠው ኤፕሪል 11 ወይም 12፣ 2017 ሲሆን የሚሰጠውም እርሳስ/ወረቀት በመጠቀም ነው። ፈተናው 3 ሰዓታት ያህል ይወስዳል።



**ልጄ የሚሰጠው(ጣት) ውጤት ምንድን ነው?**

ተማሪዎች በ320 እና 1520 መካከል የሆነ ውጤት ያገኛሉ። ይህ ውጤት ተማሪው(ዋ) በሂሳብ ክፍል እና በማንበብና በመጻፍ ክፍል ያገኛቸውን(ኙቻቸውን) ውጤቶች ድምር የሚያሳይ ነው። ውጤቶቹ በተማሪው(ዋ) ትራንስክሪፕት ላይ አይካተቱም እንዲሁም የትምህርት ዓመቱ ከመጠናቀቅ በፊት ውጤቶቹ ለተማሪዎች በደብዳቤ አይላኩም።



## እነዚህ ውጤቶች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?

ተማሪዎች ምን ያህል ለኤስኤቲ እንደተዘጋጁ እና በአጠቃላይ ለኮሌጅ ወይም ለሰራ ያላቸውን ዝግጁነት ለመገምገም ተማሪዎች እራሳቸው፣ ቤተሰብ እና አስተማሪዎች እነዚህን ውጤቶች ሊጠቀሙባቸው ይገባል።



## ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ እና በረታታዎቻቸው ልጅዎን በቤት ውስጥ ሊያግዙት(ዟት) የሚችሉበትን መንገድ በተመለከተ መረጃ ለማግኘት የልጅዎን አስተማሪ ለማነጋገር አያመንቱ። በተጨማሪም በመረጃ መረብ ላይ እና በስልክ ላይ ሊጫኑ በሚችሉ መተግበሪያ ሶፍትዌሮች አማካኝነት ሊታዩ የሚችሉ ለኤስኤቲ የሚጠቅሙ ነጻ ማጠቃለያዎች ይገኛሉ።

### ለኦሪጎን ኤስኤቲ ዕለታዊ ልምምዶች | ኮሌጅ ቦርድ

- በየአለቱ ናሙና የሚሆኑ ጥያቄዎችን እና ወዲያውኑ ግብረ መልስ ያግኙ።
- ተማሪዎች በየጊዜው ልምምድ እንዲያደርጉ ይፈቅድላቸዋል።
- በተጨማሪም ተማሪዎች የፒኤስኤቲ ወይም የኤስኤቲ መለማመጃ ፈተናዎችን በወረቀት ላይ ከሰሩ በኋላ፣ የሰሩትን ወረቀት ምስል በማንሳት «ስካን ኤንድ ስኮር» (Scan and score) አሰራርን መጠቀም ይችላሉ።

### ይፋዊ የSAT መልመጃዎች | ካን አካዳሚ (Khan Academy)

- ተማሪዎች መለያ ለማግኘት ይመዘገቡና ውጤቶቻቸውን መነሻ በማድረግ እንዲሻሻሉ የሚታሰቡ አካባቢዎችን የሚገልጹ ምክሮችን ያገኛሉ።
- ሙሉ የመለማመጃ ፈተናዎች፣ የምርመራ አጭር ጥያቄዎች፣ ዕለታዊ የመለማመጃ ጥያቄዎች እና የፈተናውን የተወሰነ ክፍል የሚመለከቱ የመዘጋጃ ማጠቃለያዎች በነጻ ከካን አካዳሚ ድረ ገጽ ማግኘት ይችላሉ፡-

<https://www.khanacademy.org/mission/sat>

ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ተማሪዎች እነዚህንና ሌሎች ማጠቃለያዎችን ማግኘት እንዲችሉ ቦይስ ኤንድ ገርልስ (Boys & Girls) ከተባለ ከብብ ጋር አጋርነት መስርተናል።

በልጅዎ ትምህርት ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ እና በረታታዎቻቸው ልጅዎን በቤት ውስጥ ሊያግዙት(ዟት) የሚችሉበትን መንገድ በተመለከተ መረጃ ለማግኘት የልጅዎን አስተማሪ ለማነጋገር አያመንቱ።

በተጨማሪም፣ የሚከተሉትን እና ሌሎችንም ጠቃሚ መረጃዎች ለማግኘት ይህን ድረ ገጽ <http://standards.dpsk12.org/standards-resources/> እንዲጎበኙ እንመክርዎታለን፡-

- የዲፒኤስ (DPS) የወላጆች መመሪያ ለተማሪዎች ትምህርት
- ለወላጆች የቴክኖሎጂ አጋዥ
- መረጃ ለእንግሊዝኛ ተማሪዎች

ምዘናዎችን እና የፈተና ቦታዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ግምገማ ድረ ገጽን ይጎብኙ፡-

[www.dpsare.com](http://www.dpsare.com)

ምዘናዎችን በተመለከተ ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ እባክዎ በቀጥታ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ ወይም ለቤተሰብ እና የማህበረሰብ ተሳትፎ ድጋፍ በስልክ (720) 423-3054 ይደውሉ።